

# የአቴንዳንስ ፖሊሲ



መስከረም 2021

ውድ ወላጅ/አሳዳጊ፣

ሲያትል የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ለትምህርት ስኬት በጣም ወሳኝ ከሆኑት ትንበያዎች አንዱ አቴንዳንስ መሆኑን እና ተማሪዎች በትምህርት ገበታው ከተገኘ እና በእያንዳንዱን የትምህርት ቀን ለመማር ዝግጁ ከሆነ፣ ለእሱ፣ ለክፍል ዳይሬክቶር እና ለመላው የትምህርት ቤት ማህበረሰብ ይጠቅማል ብሎ ያምናል። በዚህ የትምህርት ዓመት ተማሪዎች ከፍተኛ አቴንዳንስ እንዲኖረው ለማረጋገጥ እባክዎን ያግዙ።

## ከኛ የሚጠበቅ ነገር

ተማሪዎች ከጤና እክሎች ጀምሮ እስከ የትራንስፖርት ችግሮች ከትምህርት ገበታ የሚቀሩባቸው የተለያዩ ምክንያቶች እንዳሉ እናውቃለን። ተማሪዎች ትምህርቱን በመደበኛነት ለመከታተል ወይም በሰዓቱ ለመገኘት ችግሮች ካጋጠሙዎት በሕንፃዎቻችን ውስጥ እርስዎን ለመርዳት የተዘጋጁ ብዙ ሰዎች አሉ። ተማሪዎች በአካልም ሆነ በርቀት ትምህርቱን እንዲከታተል በየቀኑ አቴንዳንስ ለመከታተል፣ ተማሪዎች ከትምህርት ሲቀር ለማሳወቅ፣ ለምን እንደቀረ ለመረዳት ከእርስዎ ጋር ለመነጋገር እና ተማሪዎች ትምህርቱን እንዳይከታተል ሊያጋጥሙዎት የሚችሉትን ፈተናዎች ለማሸነፍ ያሉትን መሰናክሎች እና ድጋፎች በመለየት ላይ ለማገዝ እንሰራለን።

## ከእርስዎ የምንፈልገው

ተማሪዎች ከትምህርት ሲቀሩ እንናፍቃቸዋለን እንዲሁም ለት/ቤታቸው የሚያደርጉትን አስተዋፅኦ ዋጋ እንሰጣለን። ተማሪዎች በአካልም ሆነ በርቀት ሲማር፣ ትምህርቱን በመደበኛነት እንዲከታተል እና በትምህርቱ ስኬታማ እንዲሆን እንዲያገዙን እንፈልጋለን። ተማሪዎች ከትምህርት የሚቀር ከሆነ፣ እባክዎን የተማሪዎን ትምህርት ቤት አስቀድመው ያሳውቁ። ተማሪዎች ባልታደዱ ሁኔታ የሚቀር ከሆነ በተመለሰ በሁለት የትምህርት ቀናት ውስጥ እባክዎን ትምህርት ቤቱን ያሳውቁ።

## ለማገዝ ምን ማድረግ ይችላሉ

### ልጅዎ የበአካል ትምህርት የሚማር ከሆነ

- በ [WAC 392-401-020](#) በተገለጸው መሠረት እንደ ትኩሳት፣ ማስታወክ፣ ተቅማጥ፣ ተላላፊ ሽፍታ፣ ወይም ከ ከቪድ-19 ጋር የተዛመዱ ማንኛውም የጤና ሁኔታዎች ካሉት እና በትክክል ካልታመሙ በስተቀር ትምህርቱን እንዲከታተል ያድርጉ።
- ጉዞዎች እና ቀጠሮዎች ሲያቅዱ ከትምህርት ጊዜ ውጭ ያድርጉ።
- የልጅዎን አቴንዳንስ ይከታተሉ። ልጅዎ ምክንያታዊ በሆነ ወይም ምክንያታዊ ባልሆነ ነገር ከትምህርት ሲቀር በትምህርቱ ወደ ኋላ ሊያስቀረው ይችላል።
- መደበኛ የሆነ የመኝታ ሰዓት እና ጠዋት ከመኝታ የሚነሱበት ሰዓት ያቅዱ። ልጅዎ የቤት ሥራውን ከመተኛቱ በፊት ማጠናቀቁን ያረጋግጡ።

### **ልጅዎ የርቀት ትምህርት የሚጣር ከሆነ**

- ልጅዎ ወደተመደበለት የመስመር ላይ(የርቀት) ስብሰባዎች እና ትምህርቶች እንዲገባ ያድርጉ እና ልጅዎ በግል የሚሰሩ የትምህርት ስራዎችን ማግኘት መቻሉን ያረጋግጡ። ስለ የርቀት ትምህርት አቴንዳንስ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ እባክዎን [WAC 392-401-016](http://wac.392-401-016) ን ይመልከቱ።
- እንደ ትኩሳት፣ ማስታወክ፣ ተቅማጥ፣ ወይም ከኮቪድ-19 ጋር የተያያዙ ማንኛውም የጤና ሁኔታ ምክንያት ተማሪዎ የመስመር ላይ(የርቀት) ስብሰባዎች ወይም ትምህርቶች ወይም በግል የሚሰሩ የትምህርት ስራዎችን የማይሰተፍ ከሆነ እባክዎን የልጅዎን ትምህርት ቤት ያሳውቁ።
- ተጨማሪ ድጋፍ ካስፈለገ ወይም ተማሪዎ በየርቀት ስብሰባዎች ፣ ትምህርቶች ወይም የትምህርት ስራዎች እንዳይሰተፍ የሚያግዱ እንቅፋቶች ካሉ ለመወያየት የልጅዎ ትምህርት ቤት እና አስተማሪ ያነጋግሩ።
- መደበኛ የሆነ የርቀት ትምህርት እቅድ ያውጡ። ልጅዎ ከመተኛቱ በፊት የትምህርት ስራዎችን ማጠናቀቁ ያረጋግጡ።

አናመሰግናለን እና መልካም የትምህርት ዓመት ይሁንልዎት!

የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ዲስትሪክት የአቴንዳንስ ጽ/ ቤት

ማስታወሻ: ከተማሪዎ አቴንዳንስ ጋር የተያያዙ ጥያቄዎች ካሉዎት እባክዎን ትምህርት ቤትዎን ያነጋግሩ።

የዚህ ደብዳቤ ክፍሎች ለየአቴንዳንስ ሥራዎች ተጠቃሾች ናቸው (<http://www.attendanceworks.org/>).

የዲስትሪክቱ መገኛዎችን ጨምሮ ተጨማሪ የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች አቴንዳንስ መረጃ በ [www.seattleschools.org/attendance](http://www.seattleschools.org/attendance) ላይ ሊገኝ ይችላል።